


32



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፳፳
አዲስ አበባ ጥር ፳፭ ቀን ፳፻፲፮

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

21st Year No.28
ADDIS ABABA, 2nd February, 2015

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፫፻፵፰/፳፻፲፮ ዓ.ም

የባሌ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፳፻፳፩
አባሪ.....ገጽ ፳፻፳፱

CONTENTS

Regulation No. 338 /2014

Bale Mountains National Park Designation Council of Ministers Regulation.....Page 8081
Annex.....Page 8104

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፵፰/፳፻፲፮

የባሌ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን ለመሰየም

የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፳፻፲፮/፳፻፲፫ አንቀጽ ፭ እና በዱር አንስሳት ልማትና ጥበቃ አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፳፻፵፩/፲፱፻፺፱ አንቀጽ ፱(፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

፩. ስም ርዕስ

ይህ ደንብ “የባሌ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፵፰/፳፻፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፤

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION NO. 338 /2014

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE DESIGNATION OF BALE MOUNTAINS NATIONAL PARK

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definitions of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 691/2011 and Article 4(2) of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Proclamation No. 541/2007.

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Bale Mountains National Park Designation Council of Ministers Regulation No. 338/2014”.

2. Definition

In this Regulation unless the context otherwise requires:

የገጽ ዋጋ
Unit Price 26.45

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቤ. ፳፻፲፮
Negarit G. P.O.Box 80001

፩/ “አዋጅ” ማለት የዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፭፻፵፩/፲፱፻፺፱ ነው።

፪/ በአዋጁ አንቀጽ ፪ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፫/ “ጉልት” ማለት ከጠንካራ ነገሮች ተሠርቶ የትራንስፎርሜትሪክ ነጥቦች የቅየሳ ዘዴ በድንበር ላይ የሚተክል ቋሚ የቅየሳ ምልክት ነው።

፬/ “ባለሥልጣን” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፭፻፸፭/፪ሺ የተቋቋመው የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን ነው።

፭/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለፀው ሴትንም ይጨምራል።

፫. የባሌ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን መሰየም

የባሌ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ (ከዚህ በኋላ “ፓርክ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተሰይሟል።

፬. የፓርኩ ዳር ድንበር

ፓርኩ በኦሮሚያ ክልል በአዳባ፣ በዲንሾ፣ በጎባ፣ በደሎ መና እና በሀሬና በሉቅ ወረዳዎች ውስጥ 2150 ካሬ ኪ.ሜ ስፋት ቦታ የሚሸፍን ሆኖ የፓርኩ ዋና ክልል፣ የፓርኩን ጽህፈት ቤትና የፓርኩን ዌብ ፈረስ ካምፕ ወሰኖች ይዞ ከፊደል ተራ (ሀ) እስከ (ሐ) በተመለከቱት አዋሳኝ ስፍራዎች ውስጥ ይገኛል።

ሀ. የፓርኩ ዋና ክልል ዳር ድንበር

፩/ ከጎባ ወደ ሻሽመኔ ከሚወሰደው መንገድ በስተደቡብ በእሣተ ገሞራ በተፈጠረው የዳርኬና ተራራ ጫፍ ላይ በ 07ዲግሪ 02 ደቂቃ 10 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 38 ደቂቃ 40 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ ከሚገኘው ጉልት ቁጥር 1 በመነሳት።

1/“Proclamation” means the Wildlife Development, Conservation and Utilization Proclamation No. 541/2007;

2/ definitions provided for under Article 2 of the Proclamation shall also be applicable to this Regulation;

3/ “beacon” means a demarcation made up of solid materials and erected as a permanent delineator, following trigonometric points in demarcation method;

4/ “Authority” means the Ethiopian Wildlife Development and Conservation Authority established under Proclamation No. 575/2008;

5/ any expression in a masculine gender includes the feminine.

3. Designation of Bale Mountains National Park

The Bale Mountains National Park (here in after called the “Park”) is hereby designated.

4. Boundaries of the Park

The Park is found in the Oromia State in Adaba, Disho, Goba, Dolo Mena and Harena Beluku woredas covering an area of 2150 kilometer square including the main park area, the park’s head office and the park’s web horse camp and located within the following demarcation points from A to C.

A. Boundaries of the Main Park

1/ commencing from beacon number 1 on top of the volcanic mountain Darkena which is south of the road from Goba to Shashemene at 07 degree 02 minutes 10 seconds latitude north and 39 degree 38 minutes 40 seconds longitude east;

- ፪/ ከዚያም ልዩ ስሙ ቻንኪቲ በሚባለው ተራራ ጫፍ ላይ በ 07 ዲግሪ 02 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 39 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 2 ድረስ፤
- ፫/ ከዚያም ከቶጎባ ተራራ በስተሰሜን የሚገኘው ዳገታማ ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 02 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 39 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 3 ድረስ፤
- ፬/ ከዚያም ገረምባ ዲማ በሚባለው አካባቢ በ07 ዲግሪ 03 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 40 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 4 ድረስ፤
- ፭/ ከዚያም በኩካምሣ ተራራ እግር ሥር በ07 ዲግሪ 04 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 42 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 5 ድረስ፤
- ፮/ ከዚያም አምቾ በሚባለው ቦታ አለታማ ኮረብታ ጫፍ ላይ በ 07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 43 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 6 ድረስ፤
- ፯/ ከዚያም ከሻሻመኔ ወደ ጎባ በሚወስደው መንገድ በላይ ከሚታየው ገደል ጫፍ ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 43 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 7 ድረስ፤
- ፰/ ከዚያም አዴሌ በሚባለው ዳገታማ ቦታ ጫፍ ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 43 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 8 ድረስ፤

- 2/ thence, up to beacon number 2 at 07 degree 02 minutes 28 seconds latitude north and 39 degree 39 minutes 08 seconds longitude east at the top of the mountain called Chankiti;
- 3/ thence, up to beacon number 3 at 07 degree 02 minutes 55 seconds latitude north and 39 degree 39 minutes 48 seconds longitude east on the northern hill side of Togoba Mountain;
- 4/ thence, up to beacon number 4 at 07 degree 03 minutes 40 seconds latitude north and 39 degree 40 minutes 33 seconds longitude east at around locality known as Geremba Dima;
- 5/ thence, up to beacon number 5 at 07 degree 04 minutes 32 seconds latitude north and 39 degree 42 minutes 59 seconds longitude east at the foot of Ukamsa Mountain;
- 6/ thence, up to beacon number 6 at 07 degree 05 minutes 40 seconds latitude north and 39 degree 43 minutes 34 seconds longitude east on the top of the rocky hill at a place called Amcho;
- 7/ thence, up to beacon number 7 at 07 degree 06 minutes 02 seconds latitude north and 39 degree 43 minutes 50 seconds longitude east on the edge of the gorge beyond the road from Shashemene to Goba;
- 8/ thence, up to beacon number 8 at 07 degree 06 minutes 56 seconds latitude north and 39 degree 43 minutes 32 seconds longitude east on the top of the hill at a place called Adele;

፱/ ከዚያም ከሻሻመኔ ወደ ጎባ የሚወስደው መንገድ በሚያቋርጥበት ቦታ ጫፍ ላይ በ07 ዲግሪ 07 ደቂቃ 15 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 43 ደቂቃ 19 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 9 ድረስ፤

፲/ ከዚያም በአልቻ ጥቆ በሚባለው ቦታ ጫፍ ላይ በ07ዲግሪ 07 ደቂቃ 45 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 43 ደቂቃ 18 ሴከንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 10 ድረስ፤

፲፩/ ከዚያም ጋይሣይ በሚባለው ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 07 ደቂቃ 46 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 43 ደቂቃ 15 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 11 ድረስ፤

፲፪/ ከዚያም ቡርቂቱ በሚባለው ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 33 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 43 ደቂቃ 44 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 12 ድረስ፤

፲፫/ ከዚያም ደካ አፋ በሚባለው ቦታ ላይ በ 07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 37 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 06 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 13 ድረስ፤

፲፬/ ከዚያም የቦዲቲ ተራራ ጫፍ ላይ በ07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 39 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 19 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 14 ድረስ፤

፲፭/ ከዚያም በዚያው የቦዲቲ ተራራ ጫፍ ላይ በ07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 36 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 28 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው

9/ thence, up to beacon number 9 at 07 degree 07 minutes 15 seconds latitude north and 39 degree 43 minutes 19 seconds longitude east on the edge of the place where the road from Shashemene to Goba crosses the area;

10/ thence, up to beacon number 10 at 07 degree 07 minutes 45 seconds latitude north and 39 degree 43 minutes 18 seconds longitude east on the edge of place called Alcha Tiqo;

11/ thence, up to beacon number 11 at 07 degree 07 minutes 46 seconds latitude north and 39 degree 43 minutes 15 seconds longitude east at a place called Gaisay;

12/ thence, up to beacon number 12 at 07 degree 08 minutes 33 seconds latitude north and 39 degree 43 minutes 44 seconds longitude east at a place called Burqitu;

13/ thence, up to beacon number 13 at 07 degree 08 minutes 37 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 06 seconds longitude east at a place called Deka Afa;

14/ thence, up to beacon number 14 at 07 degree 08 minutes 39 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 19 seconds longitude east on the top of Bodit Mountain;

15/ thence, up to beacon number 15 at 07 degree 08 minutes 36 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 28 seconds longitude east on the top of the

ጉልት ቁጥር 15 ድረስ፤

፲፮/ ከዚያም ደካ ጉራቻ በሚባለው ቦታ ላይ በ 07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 16 ድረስ፤

፲፯/ ከዚያም ከታ አባ በከሪ በሚባለው ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 21 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 45 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 17 ድረስ፤

፲፰/ ከዚያም እና ጀማሎ በሚባለው ቦታ ላይ በ 07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 45 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 18 ድረስ፤

፲፱/ ከዚያም ጉፍንገራ አካባቢ በ 07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 45 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 19 ድረስ፤

፳/ ከዚያም ከታ ሰደቃ በሚባለው ቦታ ላይ በ 07 ዲግሪ 07 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 20 ድረስ፤

፳፩/ ከዚያም ከዌብ ወንዝ በላይ በሚገኘው የማእድን ውሃ ምንጭ አጠገብ በ07 ዲግሪ 07 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 21 ድረስ፤

፳፪/ ከዚያም የዌብ ወንዝ ከሻሽመኔ ወደ ጉባ የሚወስደውን መንገድ በሚያቋርጥበት ቦታ ላይ በ 07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 34 ሴኮንድ

same Boditi Mountain;

16/ thence, up to beacon number 16 at 07 degree 08 minutes 34 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 51 seconds longitude east at a place called Deka Guracha;

17/ thence, up to beacon number 17 at 07 degree 08 minutes 21 seconds latitude north and 39 degree 45 minutes 23 seconds longitude east at a place called Keta Aba Bekeri;

18/ thence, up to beacon number 18 at 07 degree 08 minutes 15 seconds latitude north and 39 degree 45 minutes 48 seconds longitude east at a place called Ona Jemalo;

19/ thence, up to beacon number 19 at 07 degree 08 minutes 10 seconds latitude north and 39 degree 45 minutes 56 seconds longitude east around a place called Gofingera;

20/ thence, up to beacon number 20 at 07 degree 07 minutes 58 seconds latitude north and 39 degree 46 minutes 06 seconds longitude east at a place called Keta Sedeka;

21/ thence, up to beacon number 21 at 07 degree 07 minutes 41 seconds latitude north and 39 degree 46 minutes 15 seconds longitude east near the natural spring water source beyond Web river;

22/ thence, up to beacon number 22 at 07 degree 06 minutes 34 seconds latitude north and 39 degree 45 minutes 41

ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 45 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 22 ድረስ፤

፳፫/ ከዚያም ስምብር ከሚባለው መንደር በስተደቡብ በዌብ ወንዝ ሽለቆ ጫፍ ላይ የዌብ ወንዝን ተከትሎ በ07 ዲግሪ 02 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 23 ድረስ፤

፳፬/ ከዚያም የዌብ ሽለቆ ከሻሽመኔ ወደ ጉባ የሚወስደውን መንገድ በሚያቋርጥበት ቦታ ላይ በ 07 ዲግሪ 02 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 24 ድረስ፤

፳፭/ ከዚያም የዌብ ሽለቆ ምስራቃዊ ጉን በሚገኘው ዳገታማ ቦታ ሥር በ 07ዲግሪ 02 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 25 ድረስ፤

፳፮/ ከዚያም የዌብ ሽለቆን ተከትሎ በሚገኘው የከፍታ ቦታ መስመር መጨረሻ ላይ በ07 ዲግሪ 03 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 45 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 26 ድረስ፤

፳፯/ ከዚያም ዳንካ እና ብርሞሌ የሚባሉ ጅረቶች በሚገናኙበት ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 03 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 27 ድረስ፤

፳፰/ ከዚያም ለጋ ኤጅርሣ በሚባለው ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 02 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 27

seconds longitude east at place where the Web river crosses the road from Shashemene to Goba;

23/ thence, following the Web river basin up to beacon number 23 at 07 degree 02 minutes 11 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 05 seconds longitude east at the edge of Web river gorge which is south of the Simbiro Village;

24/ thence, up to beacon number 24 at 07 degree 02 minutes 10 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 09 seconds longitude east at a place where the Web gorge crosses the road from Shashemene to Goba;

25/ thence, up to beacon number 25 at 07 degree 02 minutes 07 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 23 seconds longitude east at the bottom of the hill on the east side of the Web gorge;

26/ thence, up to beacon number 26 at 07 degree 03 minutes 34 seconds latitude north and 39 degree 45 minutes 59 seconds longitude east at the end of the hill-path which follows the Web gorge;

27/ thence, up to beacon number 27 at 07 degree 03 minutes 28 seconds latitude north and 39 degree 46 minutes 33 seconds longitude east on the juncture where Danka and Birmole Streams join;

28/ thence, up to beacon number 28 at 07 degree 02 minutes 10 seconds latitude north and 39 degree 46 minutes 27

ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 28 ድረስ፤

፳፱/ ከዚያም ጉራቲ በሚባለው ኮረብታ ጫፍ ላይ በ07 ዲግሪ 01 ደቂቃ 46 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 48 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 29 ድረስ፤

፴/ ከዚያም ስሬ በሚባለው ኮረብታ ጫፍ ላይ በ 07 ዲግሪ 01 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 49 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 30 ድረስ፤

፴፩/ ከዚያም ከታ ደቡብ በሚባለው ዓለታማ ሥፍራ ላይ በ07 ዲግሪ 00 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 50 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 31 ድረስ፤

፴፪/ ከዚያም የሻያ ወንዝ እና ጉራቻ ጅረት በሚገናኙበት ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 59 ደቂቃ 33 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 52 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 32 ድረስ፤

፴፫/ ከዚያም በኡረና ኮረብታ ጫፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 58 ደቂቃ 01 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 54 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 33 ድረስ፤

፴፬/ ከዚያም ሃርዋ በሚባለው ምንጭ አጠገብ በ 06 ዲግሪ 57 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 54 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 34 ድረስ፤

፴፭/ ከዚያም ቶጉና በሚባለው ወንዝ አፋፍ ላይ በ06ዲግሪ 55 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ሰሜን

seconds longitude east at a place called Lega Ejersa;

29/ thence, up to beacon number 29 at 07 degree 01 minute 46 seconds latitude north and 39 degree 48 minutes 03 seconds longitude east on the top of Gurati hills;

30/ thence, up to beacon number 30 at 07 degree 01 minute 07 seconds latitude north and 39 degree 49 minutes 40 seconds longitude east on the top of Sire hills;

31/ thence, up to beacon number 31 at 07 degree 00 minute 28 seconds latitude north and 39 degree 50 minutes 26 seconds east at the rocky area called Keta Debissa;

32/ thence, up to beacon number 32 at 06 degree 59 minutes 33 seconds latitude north and 39 degree 52 minutes 58 seconds longitude east at a juncture where the Shaya river and Guracha stream joins;

33/ thence, up to beacon number 33 at 06 degree 58 minutes 01 second latitude north and 39 degree 54 minutes 10 seconds longitude east at the top of Urena hill;

34/ thence, up to beacon number 34 at 06 degree 57 minutes 04 seconds latitude north and 39 degree 54 minutes 19 seconds longitude east near a spring called Harwa;

35/ thence, up to beacon number 35 at 06 degree 55 minutes 55 seconds latitude

ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 55 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 35 ድረስ፤

፴፯/ ከዚያም ከጎባ ወደ ደሎ የሚወስደው መንገድ በአንጌሱ ኬላ ላይ በ 06 ዲግሪ 55 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 55 ደቂቃ 52 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 36 ድረስ፤

፴፰/ ከዚያም ጮርጮራ በሚባለው ኮረብታ ጫፍ ላይ በ 06ዲግሪ 54 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 57 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 37 ድረስ፤

፴፱/ ከዚያም ከሚጫ ወንዝ በላይ ከቀይ አለታማ ገደል አጠገብ በ06 ዲግሪ 55 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 57 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 38 ድረስ፤

፵ፀ/ ከዚያም ከሚጫ ወንዝ በላይ በጂ በሚባለው ሸለቆ መጨረሻ ላይ በ06 ዲግሪ 56 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 56 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 39 ድረስ፤

፵፱/ ከዚያም ሴልፍራ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 56 ደቂቃ 05 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 57 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 40 ድረስ፤

፶ፀ/ ከዚያም የረረአ በሚባለው ገደል ጫፍ ላይ በ06 ዲግሪ 54 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 58 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 41 ድረስ፤

north and 39 degree 55 minutes 05 seconds longitude east on the edge of a river called Togona;

36/ thence, up to beacon number 36 at 06 degree 55 minutes 18 seconds latitude north and 39 degree 55 minutes 52 seconds longitude east at the Angesu check point on the road from Goba to Dolo;

37/ thence, up to beacon number 37 at 06 degree 54 minutes 17 seconds latitude north and 39 degree 57 minutes 08 seconds longitude east on the top of hill called Chorchora;

38/ thence, up to beacon number 38 at 06 degree 55 minutes 13 seconds latitude north and 39 degree 57 minutes 06 seconds longitude east near the red rocky trench beyond Micha river;

39/ thence, up to beacon number 39 at 06 degree 56 minutes 02 seconds latitude north and 39 degree 56 minutes 49 seconds longitude east at the edge of Boji gorge beyond the Micha River;

40/ thence, up to beacon number 40 at 06 degree 56 minutes 05 seconds latitude north and 39 degree 57 minutes 49 seconds longitude east at a place called Selfira;

41/ thence, up to beacon number 41 at 06 degree 54 minutes 36 seconds latitude north and 39 degree 58 minutes 28 seconds longitude east at the edge of Yerere'a trench;

፵፪/ ከዚያም ከታ ጨለለቃ በሚባለው አለታማ ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 54 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 58 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 42 ድረስ፤

፵፫/ ከዚያም ቱሉ አረዳሠማይ በሚባለው ዳገት ጫፍ ላይ በ06 ዲግሪ 53 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 57 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 43 ድረስ፤

፵፬/ ከዚያም ወሌ በሚባለው ኮረብታ ጫፍ ላይ በ06ዲግሪ 48 ደቂቃ 60 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 55 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 44 ድረስ፤

፵፭/ ከዚያም ኒጃይባሶ በሚባለው ኮረብታ ጫፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 45 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 55 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 45 ድረስ፤

፵፮/ ከዚያም ዶያ የሚባለው ወንዝ ከትንሽ ጅረት ጋር የሚገናኝበት ቦታ ላይ በ 06ዲግሪ 40 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 56 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 46 ድረስ፤

፵፯/ ከዚያም የዶያ ወንዝን በመከተል በ06 ዲግሪ 39 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 56 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 47 ድረስ፤

፵፰/ ከዚያም የዶያ ወንዝ ከሌላ ወንዝ ጋር በሚገናኝበት ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 39 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ

42/ thence, up to beacon number 42 at 06 degree 54 minutes 35 seconds latitude north and 39 degree 58 minutes 42 seconds longitude east at the rocky area called Keta Cheleleqa;

43/ thence, up to beacon number 43 at 06 degree 53 minutes 07 seconds latitude north and 39 degree 57 minutes 09 seconds longitude east on the top of hill called Tulu Aredusemay;

44/ thence, up to beacon number 44 at 06 degree 48 minutes 60 seconds latitude north and 39 degree 55 minutes 42 seconds longitude east at the top of hill called Welle;

45/ thence, up to beacon number 45 at 06 degree 45 minutes 24 seconds latitude north and 39 degree 55 minutes 23 seconds longitude east at the top of hill called Nijaibaso;

46/ thence, up to beacon number 46 at 06 degree 40 minutes 42 seconds latitude north and 39 degree 56 minutes 58 seconds longitude east at the juncture where Doya River joins a small stream;

47/ thence, following the Doya River basin up to beacon number 47 at 06 degree 39 minutes 40 seconds latitude north and 39 degree 56 minutes 12 seconds longitude east;

48/ thence, up to beacon 48 at 06 degree 39 minutes 26 seconds latitude north and 39 degree 56 minutes 48 seconds longitude

- 56 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 48 ድረስ፤
- ፵፱/ ከዚያም የሌላ ወንዝ ከሜንጮ ወንዝ ጋር በሚገናኝበት ቦታ ላይ በ06 ዲግሪ 37 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 55 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 49 ድረስ፤
- ፶/ ከዚያም መክሶታ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 36 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 54 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 50 ድረስ፤
- ፶፩/ ከዚያም ሃገምሣ ጉዳ በሚባለው ቦታ ላይ በ06 ዲግሪ 35 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 54 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 51 ድረስ፤
- ፶፪/ ከዚያም ኡርጉ ጉዳ ተብሎ በሚጠራው አነስተኛ ገደል አፋፍ ላይ በ06 ዲግሪ 33 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 53 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 52 ድረስ፤
- ፶፫/ ከዚያም ደንዳ የሚባለው ወንዝ ዋልታ ጉድና የሚባለው ቀበሌ ድንበር በሚያቋርጥበት ቦታ ላይ በ06 ዲግሪ 33 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 52 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 53 ድረስ፤
- ፶፬/ ከዚያም ኢርባ የሚባለው ወንዝ ከትንሽ ጅረት ጋር የሚገናኝበት ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 33 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 52 ደቂቃ 06 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 54

- east at the juncture where Doya river and Hebo river joins;
- 49/ thence, up to beacon number 49 at 06 degree 37 minutes 48 seconds latitude north and 39 degree 55 minutes 17 seconds longitude east at the juncture where river Hebo joins with river Chancho;
- 50/ thence, up to beacon number 50 at 06 degree 36 minutes 27 seconds latitude north and 39 degree 54 minutes 47 seconds longitude east at the place called Meksota;
- 51/ thence, up to beacon number 51 at 06 degree 35 minutes 14 seconds latitude north and 39 degree 54 minutes 57 seconds longitude east at a place called Hagemsa Goda;
- 52/ thence, up to beacon number 52 at 06 degree 33 minutes 15 seconds latitude north and 39 degree 53 minutes 11 seconds longitude east at the edge of a small hill trench called Urgo Gudo;
- 53/ thence, up to beacon number 53 at 06 degree 33 minutes 12 seconds latitude north and 39 degree 52 minutes 27 seconds longitude east at a place where Denda River crosses the Walta Gudina Kebele;
- 54/ thence, up to beacon number 54 at 06 degree 33 minutes 12 seconds latitude north and 39 degree 52 minutes 06 seconds longitude east at the juncture where Erba River joins a small stream;

ድረስ፤

፶፭/ ከዚያም ኢርባ ኬላ በሚባለው ቦታ በኢርባ ወንዝ ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 32 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 51 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 55 ድረስ፤

፶፮/ ከዚያም ኦኢቱ በሚባለው ወንዝ ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 30 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 50 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 56 ድረስ፤

፶፯/ ከዚያም መልካ ጨፋ ማኖ በሚባለው ቦታ ላይ በ06 ዲግሪ 30 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 48 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 57 ድረስ፤

፶፰/ ከዚያም አዋጅሮ በሚባለው ወንዝ ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 30 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 58 ድረስ፤

፶፱/ ከዚያም ሙልካ በሚባለው ወንዝ ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 29 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 59 ድረስ፤

፷/ ከዚያም ሆራ ሣንቀታ በሚባለው ጫካ ውስጥ በሚገኘው ምንጭ አጠገብ በ06 ዲግሪ 30 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 45 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 60 ድረስ፤

55/ thence, up to beacon number 55 at 06 degree 32 minutes 17 seconds latitude north and 39 degree 51 minutes 55 seconds longitude east on the bank of Erba river at the place called Erba Check point;

56/ thence, up to beacon number 56 at 06 degree 30 minutes 47 seconds latitude north and 39 degree 50 minutes 11 seconds longitude east at the bank of River O'etu;

57/ thence, up to beacon number at 06 degree 30 minutes 47 seconds latitude north and 39 degree 48 minutes 41 seconds longitude east at the place called Melka Chefa Mano;

58/ thence, up to beacon number 58 at 06 degree 30 minutes 47 seconds latitude north and 39 degree 47 minutes 57 seconds longitude east at the bank of river called Awajiro;

59/ thence, up to beacon number 59 at 06 degree 29 minutes 59 seconds latitude north and 39 degree 47 minutes 53 seconds longitude east at the bank of river called Mulka;

60/ thence, up to beacon number 60 at 06 degree 30 minutes 12 seconds latitude north and 39 degree 45 minutes 34 seconds longitude east near the spring in the forest called Hora Sanketa;

፳፩/ ከዚያም ከገባ ወደ ደሎ መና የሚወስደውን መንገድ በጭሪ ቀበሌ ጭሬቻ የተባለው ቦታ በሚያቋርጥበት ቦታ በ 06 ዲግሪ 29 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 44 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 61 ድረስ፤

፳፪/ ከዚያም መከኖታ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 29 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 41 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 62 ድረስ፤

፳፫/ ከዚያም አለን ኡሎ በሚባለው ቦታ ወልመል ጥቃ በሚባል ወንዝ ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 29 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 38 ደቂቃ 16 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 63 ድረስ፤

፳፬/ ከዚያም በዴሳ በሚባለው ቦታ ወልመል ጉዳ በሚባል ወንዝ ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 28 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 38 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 64 ድረስ፤

፳፭/ ከዚያም ቀባቸኔ በሚባለው ቦታ በወልመል ጉዳ ወንዝ ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 30 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 21 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 65 ድረስ፤

፳፮/ ከዚያም በወልመል ጥቃ ወንዝ ዳር ላይ በ 06 ዲግሪ 30 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 66 ድረስ፤

61/ thence, up to beacon number 61 at 06 degree 29 minutes 56 seconds latitude north and 39 degree 44 minutes 41 seconds longitude east where the road from Goba to Dollo Mena at Chire kebele crosses place called Chirecha;

62/ thence, up to beacon number 62 at 06 degree 29 minutes 27 seconds latitude north and 39 degree 41 minutes 03 seconds longitude east at a place called Mekenota;

63/ thence, up to beacon number 63 at 06 degree 29 minutes 14 seconds latitude north and 39 degree 38 minutes 16 seconds longitude east at the bank of Welmel Tiqa river at the place called Alen Ullo;

64/ thence, up to beacon number 64 at 06 degree 28 minutes 44 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 38 seconds longitude east at the bank of Welmel Guda river at a place called Bedessa;

65/ thence, up to beacon number 65 at 06 degree 30 minutes 48 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 21 seconds longitude east at the bank of Welmel Guda river at the place called Qubachene;

66/ thence, up to beacon number 66 at 06 degree 30 minutes 48 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 59 seconds longitude east at the bank of Welmel Tiqa river;

፳፯/ ከዚያም በወልመል ጥቃ ወንዝ አፋፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 32 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 67 ድረስ፤

፳፰/ከዚያም ዲዳ ኩንቡታ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 33 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 68 ድረስ፤

፳፱/ ከዚያም በልዳ በሚባለው ቦታ በሸዌ በተባለ ወንዝ ዳር ላይ በ 06 ዲግሪ 32 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 40 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 69 ድረስ፤

፷/ ከዚያም ርርጽ በሚባለው ቦታ በሸዌ ወንዝ ዳር ላይ በ 06 ዲግሪ 34 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 40 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 70 ድረስ፤

፷፩/ ከዚያም ሃዳ ኬላ በሚባለው ቦታ ላይ በ06 ዲግሪ 37 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 39 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 71 ድረስ፤

፷፪/ ከዚያም ጉፋ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 41 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 39 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 72 ድረስ፤

፷፫/ ከዚያም ደቃ ሁሉታ በሚባለው ቦታ በሸለቆ አፋፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 42 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ

67/ thence, up to beacon number 67 at 06 degree 32 minutes 00 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 09 seconds longitude east at the edge of Welmel Tiqa river;

68/ thence, up to beacon number 68 at 06 degree 33 minutes 57 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 35 seconds longitude east at a place called Dida Kunbuta;

69/ thence, up to beacon number 69 at 06 degree 32 minutes 53 seconds latitude north and 39 degree 40 minutes 50 seconds longitude east at the bank of Shawe River at a place called Belda;

70/ thence, up to beacon number 70 at 06 degree 34 minutes 24 seconds latitude north and 39 degree 40 minutes 58 seconds longitude east at the bank of Shawe river at a place called Ririp;

71/ thence, up to beacon number 71 at 06 degree 37 minutes 03 seconds latitude north and 39 degree 39 minutes 26 seconds longitude east at a place called Hada Check Point;

72/ thence, up to beacon number 72 at 06 degree 41 minutes 09 seconds latitude north and 39 degree 39 minutes 02 seconds longitude east at a place called Gofa;

73/ thence, up to beacon number 73 at 06 degree 42 minutes 53 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 02 seconds longitude east at the edge of a

እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 73 ድረስ፤

፸፬/ ከዚያም ሃሉታ በሚባለው ተራራ ጫፍ ላይ በ06 ዲግሪ 44 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 16 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 74 ድረስ፤

፸/ከዚያም ወንዲዳ ተብሎ በሚጠራው ሥፍራ ታሬ እና ዳንቾ የተባሉ ወንዞች በሚገናኙበት ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 45 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 36 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 75 ድረስ፤

፸፯/ ከዚያም ጨውጨዊ የሚባለው ጅረት ዳር ላይ በ06 ዲግሪ 49 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 36 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 76 ድረስ፤

፸፰/ ከዚያም አዳ አብዶ ዋሪዮ በሚባለው ተራራ ጫፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 48 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 33 ደቂቃ 39 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 77 ድረስ፤

፸፱/ ከዚያም ሁምቡሻ በሚባለው ወንዝ መነሻ ላይ በ 06 ዲግሪ 50 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 30 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 78 ድረስ፤

፸፲/ ከዚያም አዳ አብዶ ዋሪዮ በሚባለው ተራራ ጫፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 50 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 29 ደቂቃ 56 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 79 ድረስ፤

፸፯/ ከዚያም ዋገባታ በሚባለው ተራራ ጫፍ ላይ በ06 ዲግሪ 50 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን

gorge at a place called Deka Huluta;

74/ thence, up to beacon number 74 at 06 degree 44 minutes 11 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 16 seconds longitude east on the top of mountain called Halluta;

75/ thence, up to beacon number 75 at 06 degree 45 minutes 37 seconds latitude north and 39 degree 36 minutes 42 seconds longitude east at a place called Wondida, where rivers Tare and Dancho confluence;

76/ thence, up to beacon number 76 at 06 degree 49 minutes 34 seconds latitude north and 39 degree 36 minutes 34 seconds longitude east at the bank of Chewchewi Stream;

77/ thence, up to beacon number 77 at 06 degree 48 minutes 59 seconds latitude north and 39 degree 33 minutes 39 seconds longitude east on the top of mountain called Oda Abdo Wariyo;

78/ thence, up to beacon number 78 at 06 degree 50 minutes 28 seconds latitude north and 39 degree 30 minutes 35 seconds longitude east at the source of Humbusha river;

79/ thence, up to beacon number 79 at 06 degree 50 minutes 27 seconds latitude north and 39 degree 29 minutes 56 seconds longitude east on the top of mountain called Oda Abdo Wariyo;

80/ thence, up to beacon number 80 at 06 degree 50 minutes 45 seconds latitude

ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 29 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 80 ድረስ፤

north and 39 degree 29 minutes 47 seconds longitude east on the top of mountain called Wagebata;

፹፩/ ከዚያም በቻ ራያ በሚባለው አካባቢ በ 06 ዲግሪ 52 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 29 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 81 ድረስ፤

81/ thence, up to beacon number 81 at 06 degree 52 minutes 40 seconds latitude north and 39 degree 29 minutes 10 seconds longitude east at locality called Bucha Raya;

፹፪/ ከዚያም ደጋ ዴራ ሔሬረርሾ በሚባለው ትልቅ ቋጥኝ ጫፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 53 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 30 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 82 ድረስ፤

82/ thence, up to beacon number 82 at 06 degree 53 minutes 29 seconds latitude north and 39 degree 30 minutes 02 seconds longitude east at the top of the large rocky hill called Dega Dera Harersho;

፹፫/ ከዚያም ሌሊሴ በሚባለው ፏፏቴ አፋፍ ላይ በ06 ዲግሪ 53 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 30 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 83 ድረስ፤

83/ thence, up to beacon number 83 at 06 degree 53 minutes 51 seconds latitude north and 39 degree 30 minutes 28 seconds longitude east at the edge of Lelise Fall;

፹፬/ከዚያም ቅሌ አላቲ በሚባለው አለታማ ገደል ጫፍ ላይ በ06 ዲግሪ 54 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 30 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 84 ድረስ፤

84/ thence, up to beacon number 84 at 06 degree 54 minutes 28 seconds latitude north and 39 degree 30 minutes 57 seconds longitude east at the edge of the rocky trench called Qile Alati;

፹፭/ከዚያም ከታ ጉሎ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 55 ደቂቃ 54 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 29 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 85 ድረስ፤

85/ thence, up to beacon number 85 at 06 degree 55 minutes 54 seconds latitude north and 39 degree 29 minutes 53 seconds longitude east at a place called Keta Golo;

፹፮/ ከዚያም ፈሩና በሚባለው ወንዝ አፋፍ ላይ በ06 ዲግሪ 56 ደቂቃ 03 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 30 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 86 ድረስ፤

86/ thence, up to beacon number 86 at 06 degree 56 minutes 03 seconds latitude north and 39 degree 30 minutes 12 seconds longitude east at the edge of Feruna river;

፹፯/ ከዚያም ከታ ወረርቲ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 56 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 30 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 87 ድረስ፤

፹፰/ከዚያም በሌንጫ ተራራ ፏፏቴ ጫፍ ላይ በ06 ዲግሪ 57 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 31 ደቂቃ 28 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 88 ድረስ፤

፹፱/ ከዚያም ጉዳ ሆበላ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 57 ደቂቃ 30 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 31 ደቂቃ 36 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 89 ድረስ፤

፺/ ከዚያም ሄጦ ዲምቱ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 58 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 31 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 90 ድረስ፤

፺፩/ ከዚያም ከማ ዊትቾ በሚባል አካባቢ ከአለታማ ገደል በታች በሚገኘው ዋሻ አፋፍ ላይ በ06 ዲግሪ 58 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 32 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 91 ድረስ፤

፺፪/ ከዚያም ከቂቂቻ ተብሎ በሚጠራው ገደል አፋፍ ላይ በ06 ዲግሪ 58 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 32 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 92 ድረስ፤

፺፫/ ከዚያም በኮማ ዊትቾ እና ሌንጫ ዋሻ ድንበር ላይ በ 06 ዲግሪ 58 ደቂቃ 35 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 32 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው

87/ thence, up to beacon number 87 at 06 degree 56 minutes 28 seconds latitude north and 39 degree 30 minutes 45 seconds longitude east at a place called Keta Wererti;

88/ thence, up to beacon number 88 at 06 degree 57 minutes 20 seconds latitude north and 39 degree 31 minutes 28 seconds longitude east at the edge of Lencha mountain fall;

89/ thence, up to beacon number 89 at 06 degree 57 minutes 30 seconds latitude north and 39 degree 31 minutes 36 seconds longitude east at a place called Goda Hobela;

90/ thence, up to beacon number 90 at 06 degree 58 minutes 12 seconds latitude north and 39 degree 31 minutes 45 seconds longitude east at a place called Heto Dimtu;

91/ thence, up to beacon number 91 at 06 degree 58 minutes 13 seconds latitude north and 39 degree 32 minutes 02 seconds longitude east below the edge of trenched rocky cave at a locality called Kema Witcho;

92/ thence, up to beacon number 92 at 06 degree 58 minutes 25 seconds latitude north and 39 degree 32 minutes 18 seconds longitude east at the edge of Qiqicha trench;

93/ thence, up to beacon number 93 at 06 degree 58 minutes 35 seconds latitude north and 39 degree 32 minutes 25 seconds longitude east at the borders

ጉልት ቁጥር 93 ድረስ፤

፺፬/ ከዚያም ዳካቦራ በሚባል ተራራ ጫፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 59 ደቂቃ 14 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 32 ደቂቃ 16 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 94 ድረስ፤

፺፭/ ከዚያም ብርብርሃሪ በሚባለው ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 59 ደቂቃ 57 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 32 ደቂቃ 43 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 95 ድረስ፤

፺፮/ ከዚያም በሌንጫ ዋሻ አካባቢ ሁለት ትናንሽ ወንዞች መገናኛ ቦታ ላይ በ 06 ዲግሪ 59 ደቂቃ 09 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 35 ደቂቃ 13 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 96 ድረስ፤

፺፯/ ከዚያም ገዳምሣ በሚባል ተራራ ጫፍ ላይ በ 06 ዲግሪ 59 ደቂቃ 52 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 35 ደቂቃ 14 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 97 ድረስ፤

፺፰/ ከዚያም ሴሌ በሚባል ተራራ ጫፍ ላይ በ 07 ዲግሪ 00 ደቂቃ 11 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ3 9 ዲግሪ 35 ደቂቃ 13 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 98 ድረስ፤

፺፱/ ከዚያም አብዱካ ተራራ በሚባለው ትልቅ ዓለታማ ኮረብታ ጫፍ ላይ በ 07 ዲግሪ 01 ደቂቃ 07 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 37 ደቂቃ 23 ሴከንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 99 ድረስ፤

፻/ ከዚያም ኮታ ቦርቴ ተብሎ በሚታወቀው ዓለታማ ኮረብታ ላይ በ 07 ዲግሪ 01 ደቂቃ

between Koma Witicho and Lencha cave;

94/ thence, up to beacon number 94 at 06 degree 59 minutes 14 seconds latitude north and 39 degree 32 minutes 16 seconds longitude east at the top of mountain called Dakabora;

95/ thence, up to beacon number 95 at 06 degree 59 minutes 57 seconds latitude north and 39 degree 32 minutes 43 seconds longitude east at the place called Birbirsari;

96/ thence, up to beacon number 96 at 06 degree 59 minutes 09 seconds latitude north and 39 degree 35 minutes 13 seconds longitude east at the juncture where two small rivers join around Lencha cave;

97/ thence, up to beacon number 97 at 06 degree 59 minutes 52 seconds latitude north and 39 degree 35 minutes 14 seconds longitude east at the top of mountain called Gedamsa;

98/ thence, up to beacon number 98 at 07 degree 00 minutes 11 seconds latitude north and 39 degree 35 minutes 13 seconds longitude east at the top of mountain called Sele;

99/ thence, up to beacon number 99 at 07 degree 01 minutes 07 seconds latitude north and 39 degree 37 minutes 23 seconds longitude east at the top of a large rocky hill called Abduka mountain;

100/ thence, up to beacon number 100 at 07 degree 01 minutes 46 seconds latitude north

46 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ 39 ዲግሪ 38 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ምሥራቅ ሎንጊቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 100 በሰሜን ምሥራቅ አቅጣጫ ደርሶ ከመነሻ ጉልት ቁጥር 1 ጋር ይገጥማል።

A. የፓርኩ ጽህፈት ቤት ዳር ድንበር

፩/የዲንሻና ሮቤ ከተሞችን በሚያገናኘው መንገድ የፓርኩ ጽህፈት ቤት ዋናው መግቢያ በር ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምሥራቅ ከተመለከተው ጉልት ቁጥር 1 በመነሳት፤

፪/ ከዚያም ከፓርኩ ጽህፈት ቤት አጥር በስተሰሜን ምሥራቅ ባለው ማዕዘን ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 2፤

፫/ ከዚያም የፓርኩ ጽህፈት ቤት አጥር ማዕዘን ፈጥሮ በሚታጠፍበት ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 45 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 44 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 3፤

፬/ ከዚያም የፓርኩ ጽህፈት ቤት አጥር ማዕዘን ፈጥሮ በሚታጠፍበት ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 39 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 41 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 4፤

፭/ ከዚያም የፓርኩ ጽህፈት ቤት አጥር ማዕዘን ፈጥሮ በሚታጠፍበት ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 5፤

፮/ ከዚያም በፓርኩ ጽህፈት ቤት አጥር ደቡብ ምዕራብ ማዕዘን ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ

and 39 degree 38 minutes 08 seconds longitude east on the rocky hill called Kota Borte and joins the initial beacon number 1 in the north-eastern direction.

B. Boundaries of the Park's Head Office

1/ Starting from Beacon number one marked in 07 degree 06 minutes 19 seconds north and 39 degree 47 minutes 31 seconds east at the Main Gate of the Park on the road joining Dinsho and Robe towns;

2/thence up to Beacon number two marked in 07 degree 06 minutes 18 seconds north and 39 degree 47 minutes 55 seconds east at the corner on the north-eastern side of the fence of the Park's Head Office;

3/ thence up to Beacon number Three marked in 07 degree 05 minutes 45 seconds North and 39 degree 47 minutes 44 seconds East at the sharp turn of the corner fence of the Park's Head Office;

4/ thence up to Beacon Four marked in 07 degree 05 minutes 39 seconds North and 39 degree 47 minutes 41 seconds East at the sharp turn of the corner fence of the Park's Head Office;

5/ thence up to Beacon number five marked in 07 degree 05 minutes 32 seconds North and 39 degree 47 minutes 37 seconds east at the sharp turn of the corner fence of the Park's Head Office;

6/ thence up to Beacon number six marked in 07 degree 05 minutes 32 seconds north

34 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 6፤

፯/ ከዚያም በፓርኩ ጽህፈት ቤት አጥር ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 37 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 14 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 7፤

፰/ ከዚያም ወደ ዌብ ሸለቆ በሚያስወጣው በር ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 40 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 8፤

፱/ ከዚያም የፓርኩ ጽ/ቤት ደቡብ ምዕራባዊ ማዕዘን አጥር ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 47 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 13 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 9፤

፲/ ከዚያም የፓርኩ ጽ/ቤት ደቡብ ምዕራባዊ ማዕዘን አጥር ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር አሥር፤

፲፩/ከዚያም ወደ ዲንሻ ከተማ በሚወስደው የእግረኛ መንገድ ላይ በ07 ዲግሪ 05 ደቂቃ 49 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር አሥራ አንድ፤

፲፪/ከዚያም በፓርኩ ጽ/ቤት አጥር ሰሜን ምዕራባዊ ማዕዘን ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 47 ደቂቃ 27 ሴኮንድ ምሥራቅ የተመለከተው ጉልት ቁጥር አሥራ ሁለት በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ላይ ከተመለከተው ጉልት ቁጥር አንድ ይገጥማል፡፡

and 39 degree 47 minutes 34 seconds east on the south-western corner of the fence of the Park's Head Office;

7/ thence up to Beacon number Seven marked in 07 degree 05 minutes 37 seconds North and 39 degree 47 minutes 14 seconds East;

8/ thence up to Beacon number Eight marked in 07 degree 05 minutes 40 seconds North and 39 degree 47 minutes 13 seconds East on the exit gate to Web cave;

9/ thence up to Beacon number Nine marked in 07 degree 05 minutes 47 seconds North and 39 degree 47 minutes 13 seconds East on the corner of the south-western fence of the Park's Head Office;

10/ thence up to Beacon number Ten marked in 07 degree 05 minutes 53 seconds North and 39 degree 47 minutes 17 seconds East on the corner of the south-western fence of the Park's Head Office;

11/ thence up to Beacon number Eleven marked in 07 degree 05 minutes 49 seconds North and 39 degree 47 minutes 19 seconds East on the pedestrian road to Dinsho town;

12/ thence up to Beacon number Twelve marked in 07 degree 06 minutes 18 seconds North and 39 degree 47 minutes 27 seconds East on the north-western corner of the fence of the Park's Head Office.

ሐ. የፓርኩ የዌብ የፈረስ ካምፕ ዳር ድንበር

፩/የዲንሻና የሮቤ ከተሞችን በሚያገናኘው መንገድ በፈረስ ካምፕ ሰሜን ምሥራቅ ማዕዘን ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ምሥራቅ ከተመለከተው ጉልት ቁጥር 1 በመነሳት፤

፪/ ከዚያም በፈረስ ካምፕ አጥር ሰሜን ምዕራባዊ ማዕዘን ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 2፤

፫/ ከዚያም በፈረስ ካምፕ ደቡብ ምዕራባዊ ማዕዘን ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 15 ሴኮንድ ምሥራቅ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 3፤

፬/ ከዚያም በፈረስ ካምፕ ደቡብ ምሥራቃዊ ማዕዘን ላይ በ07 ዲግሪ 06 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ሰሜን እና በ39 ዲግሪ 46 ደቂቃ 22 ሴኮንድ ምሥራቅ የተመለከተው ጉልት ቁጥር አራት በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ከተመለከተው ጉልት ቁጥር 1 ይገጥማል።

፩. የፓርኩ አስተዳደር

፩/ ባለሥልጣኑ በአዋጅ ቁጥር ፳፻፸፭/፪ሺ አንቀጽ ፬ መሠረት በዲንሻ ወረዳ ውስጥ በሚያደራጀው የፓርኩ ጽሕፈት ቤት አማካኝነት ፓርኩን ያለማል፣ ያስተዳድራል፣ ሕገ ወጥ ተግባራት እንዳይፈጸሙበት ይከላከላል።

፪/የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የፓርኩ አማካሪ ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ “ኮሚቴ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

C. Boundaries of the Park’s Web Horse Camp

1/ Starting from Beacon number One marked in 07 degree 06 minutes 15 seconds North and 39 degree 46 minutes 20 seconds East on the north-eastern side of the Horse Camp on the road joining Dinsho and Robe towns;

2/ thence up to Beacon number Two marked in 07 degree 06 minutes 11 seconds North and 39 degree 46 minutes 12 seconds East at the north-eastern corner of the fence of the Horse Camp;

3/ thence up to Beacon number Three marked in 07 degree 06 minutes 07 seconds North and 39 degree 46 minutes 15 seconds East at the south-western corner of the fence of the Horse Camp;

4/ hence up to Beacon number Four marked in 07 degree 06 minutes 11 seconds North and 39 degree 46 minutes 22 seconds East at the south-eastern corner of the Horse Camp and joins Beacon One located in the north-western direction.

5. Administration of the Park

1/ The Authority shall develop, administer and prevent the Park from illegal acts through the Park’s office to be organized in Dinsho woreda pursuant to Article 4 of Proclamation No. 575/2008.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the Park’s Advisory Committee (hereinafter called the “Committee”) is hereby established.

፮. የኮሚቴ አባላት

ኮሚቴው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፦

፩/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች (በየዓመቱ በመቀያየር).....ሰብሳቢ

፪/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ (በየዓመቱ በመቀያየር).....አባል

፫/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች.....አባላት

፬/ የፓርኩ አዋሃኝ ቀበሌ አስተዳደር ኃላፊዎች..... አባላት

፭/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ሀገር ሽማግሌዎች ተወካይ.....አባላት

፮/ የፓርኩ አዋሃኝ ቀበሌዎች ሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ሁለት ተወካዮች.....አባላት

፯/ ለፓርኩ ጎብኚዎች አገልግሎት የሚሰጡ የቱሪስት ተቋማት አንድ ተወካይ.....አባል

፰/ የፓርኩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ..... አባልና ፀሐፊ

፯. የኮሚቴው ሥልጣንና ተግባራት

ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩/ የፓርኩ ጽህፈት ቤት የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት እንዲወጣ ምክር ይሰጣል፤

፪/ በፓርኩ አካባቢ የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ባለቤትነት ተሰምቷቸው በፓርኩ አጠባበቅ ላይ የጎላ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ሃሳቦችን ያቀርባል፤

፫/ ከፓርኩ ጽህፈት ቤት ጋር በመሆን የፓርኩን ዓመታዊ እቅድ ያወጣል፤ የእቅድ አፈፃፀም

6. Members of the Committee

The Committee shall have the following members:

1/ chief administrators of the Park's neighboring woredas (annually in rotation)Chairperson;

2/ chief administrators of the Park's neighboring woredas (annually in rotation).....members;

3/ representatives of heads of Culture and Tourism Offices of the Park's neighboring woredas.....members;

4/ heads of the Park's neighboring Kebele administrationsmember;

5/ representative of the park's neighboring woreda community elders.....members;

6/ two representatives from Youth and Women Associations of neighboring kebeles members;

7/a representative of tour operator.....member;

8/ head of the office of the Parkmember and secretary.

7. Powers and Duties the Committee

The Committee shall have the powers and duties to:

1/ advice the office of the Park in carrying out its duties and responsibilities;

2/ advise the office of the Park to enhance the contribution of the local community around the Park in the management and conservation of the Park with a sense of ownership;

3/ prepare annual plans of the Park together with the office of the park and, evaluate and review

ሪፖርት ለባለሥልጣን ከመቅረቡ በፊት ገምግሞ አስተያየት ይሰጣል።

፮. የኮሚቴው ስብሰባ

፩/ ኮሚቴው በየሦስት ወሩ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፤

፪/ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ በስብሰባ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፤

፫/ የኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፤

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፯. የተከለከሉ ተግባራት

በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፳፻፩ አንቀጽ ፭(፩) ከተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራት በተጨማሪ የሚከተሉትን ተግባራት በፓርኩ ክልል ውስጥ መፈፀም የተከለከለ ነው፤

፩/ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት፤

፪/ ለምግብ መያዣና ለመሳሰሉት የተጠቀሙባቸውን ቆሻሻዎች በዘፈቀደ በየቦታው በፓርኩ ውስጥ መጣል፤

፫/ የእንስሳት ማጥመጃ ወይም ማደኛ መሣሪያ ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት።

፲. አስተዳደራዊ ቅጣት

፩/ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ወይም በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፳፻፩ አንቀጽ ፭(፩)

performance reports before they are being submitted to the Authority.

8. Meetings of the Committee

1/The Committee shall meet once in every three months; provided, however, that extraordinary meetings of the Committee may be held at any time, as may be necessary.

2/There shall be quorum where more than half of the members of the Committee are present at a meeting.

3/Recommendations of the Committee shall be passed by majority votes; in case of a tie the Chairperson shall have a casting vote.

4/Without prejudice to the provisions of this Article, the Committee may adopt its own rules of procedure for conducting meetings.

9. Prohibited Activities

In addition to the prohibited activities provided for under Article 5(1) of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008, carrying out the following activities within the Park area shall also be prohibited:

1/ entering the Park holding poisonous substances;

2/ arbitrary disposal of trash in the Park such as packing cases of foodstuff and other leftovers;

3/ entering the Park with a snare or a hunting weapon.

10. Administrative Penalty

1/ Whosoever causes damage to wildlife or wildlife resource in contravention of Article 9 of this Regulation or sub-article (1) of Article 5

የተከለከሉትን ተግባራት በመተላለፍ በዱር እንሰላት ወይም በዱር እንፀላት ሀብት ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ) መሠረት መቀጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በዱር እንሰላት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፳፫/፪ሺ፩ ላይ በተቀመጠው የዋጋ ተመን መሠረት የዱር እንሰላውን ወይም የዱር እንሰላት ሀብቱን ዋጋ ይከፍላል።

፪/ባለሥልጣኑ በፓርኩ ከሚገኝበት አካባቢ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ወደ ፓርኩ ክልል የሚገቡ የቤት እንሰላትን በሚመለከት የሚጣል ከአካባቢው ነዋሪዎች አቅም ጋር ተመጣጣኝ የሆነ አስተዳደራዊ መቀጮ ተመን ሊያወጣ ይችላል።

፲፩. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በማስፈጸም ረገድ ከባለሥልጣኑ ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት።

፲፪. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጥር ፳፭ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር

of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008 shall, without prejudice to the penalty prescribed under paragraph (b) of sub-article (1) of Article 16 of the Proclamation, be liable to pay the price of the wildlife or wildlife resource as provided for by the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008.

2/ The Authority may, in consultation with the local administrations adjoining the Park, determine the rate of fine to be imposed for the transgression of domestic animals into the Park, by taking into account the financial capacity of the local communities.

11. Duty to Cooperate

Any person shall have the duty to cooperate with the Authority in relation to the protection of the Park.

12. Effective Date


This Regulation shall enter into force on the date of publication in Federal Negarit Gazzette.

Done at Addis Ababa, this day of 2nd February, 2015.

HAILEMARIAM DESALEGN
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አባሪ/ Annex

የባሌ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ ካርታ/ Bale Mountains National Park Map



ገጽ ፳፻፲፱ ቁጥር ፳፻፲፱ ጥር ፳፻፲፱ ጥር ፳፻፲፱